

አገራዊ ተጠቃሚነትን ይመርኩዝ

ደስታ ኃይሉ 01-04-18

በኢትዮጵያ ውስጥ በሰላማዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የድርድር ሂደትን “የሚያጠግብ እንጀራ...” እንዲሉት ዓይነት እየሆነ ነው። የድርድሩ ሂደት ያኮራል። ከመጀመሪያው የድርድር ወቅት ጀምሮ ፓርቲዎች በአስተሳሰብ ደረጃ እየተቀራረቡ መጥተዋል።

ፓርቲዎቹ በየጊዜው በሚያካሂዷቸው ድርድሮች የሚያቀርቧቸው ሃሳቦች ሁሉንም ወገኖች እየወከሉ መምጣታቸውንና ይህም በሰጥቶ መቀበል መርህ አገራዊ ተጠቃሚነትን ተመርኩዘው እንዲካሄዱ ያደረገ ነው። አሁንም ግን ድርድሩ ይበልጥ አገራዊ ተጠቃሚነትን መመርኩዝ ያለበት ይመስለኛል።

እርግጥ ዲሞክራሲ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጎለበተ የሚመጣ የሂደት ውጤት መሆኑን አልዘነጋም። የመራጩ ህዝብ አስተሳሰብ፣ በጊዜ ሂደት ለምርጫ የሚሰጠው ትርጉም የሚያድግና የሀገሪቱ የፖለቲካ ምህዳር እንዲሁም እየሰፋ የሚመጣ ብሎም ተወዳዳሪ ፓርቲዎች በምርጫ የሚኖራቸው ተሳትፎ እየጎለበተ የሚሄድበት አውድ ነው።

ይህ ተጨባጭ ሁኔታም በጅምር ላይ ያለ የዲሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ እና ረዥም ዕድሜን ያስቆጠረ የዲሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ በምንም መልኩ አንድ ሊሆን እንደማይችሉ የሚያመለክት ነው። ዲሞክራሲ በአንዴ የሚገነባ ሳይሆን በጊዜ ዑደት ውስጥ ከህዝቡ አስተሳሰብ ደረጃ ጋር እያደር አብሮ የሚራመድ ሂደት ነው የሚባለው ለዚህ ይመስለኛል።

ከዚህ አኳያ የአገራችን ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ስንመለከተው ሂደቱ 26 ዓመታትን የተሻገረ ነው። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ የተሟላ ነው ለባል አይቻልም። በመሆኑም ምንም ዓይነት ተግዳሮቶች የሉበትም ለማለት አይቻልም። አሁን በምንገኝበት ደረጃ የህዝብ አስተሳሰብ አድጓል፣ የአገሪቱ የፖለቲካ ምህዳርም በሚፈለገው መጠን ሰፍቷል ለማለት አይቻልም። ይሁን እንጂ ረጅም ርቀት መጓዛችን ከማንም የሚሰወር አይደለም።

በገዥው ፓርቲ ኢህአዴግና በሀገር ውስጥ በሰላማዊ መንገድ በሚንቀሳቀሱ 15 ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል ክርክርና ድርድር አካሂደው በበርካታ ጉዳዮች ላይ እየተስማሙና ሰጥቶ በመቀበል

መርህ ድርድራቸውን እያካሄዱ መሆኑ ተዘግቧል። ዴሞክራሲን ከማስፋትና ጥልቀት እንዲኖረው ከማድረግ አኳያ ይህ በገዥው ፓርቲ አማካኝነት ተጠርቶ እየተደረገ ያለው የድርድር መድረክ ሊመሰገን የሚገባው ተግባር ነው።

እንዲህ ዓይነት መድረኮች በበዙና በተበራከቱ ቁጥር የአገራችን ዴሞክራሲ ይበልጥ አሳታፊ፣ ግልፅነት የተሞላበትና ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች በበቂ ሁኔታ ሊያሳትፍ የሚችል ይሆናል። ታዲያ በገዥው ፓርቲና በተቃዋሚዎች መካከል የሚካሄደው ክርክርና ድርድር የሥርዓቱ ውጤት መሆኑን መዘንጋት አይገባም።

እርግጥ የሀገራችን የህዳሴ ጉዞ ሊረጋገጥ የሚችለው በመካከለኛ ላይ የሚገኘው የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል ግንባታችን ያለ አንዳች እንቅፋት ሳይሸራረፍ ሲቀጥል ነው። እናም ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታችን መጠናከርና ማበብ ጤናማ እና ገንቢ ሚና የሚጫወቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች መኖር አለባቸው።

መንግስት በአገሪቱ ዴሞክራሲን የሚያጠናክሩ ፓርቲዎች መኖር እንዳለባቸው ያምናል። ተደጋግሞ እንደሚነገረውም የመንግስት ፍላጎት የሀገራችን የመድብለ ፓርቲ ስርዓት ዳብሮ እና ጉልብቶ ማየት የዘወትር ፍላጎቱ መሆኑ ነው። ሁሉንም የሀገራችንን ህዝቦች የሚወክሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ድምፃቸው እንዲሰማ ጥረት እያደረገ ነው።

የኢትዮጵያ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል ግንባታ ጤናማነቱ ተጠብቆ ሊጓዝ የሚችለው ጤናማ እና ገንቢ ሚና የሚጫወቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተሳትፎ እየገለበጠ ሲመጣ ነው። በመሆኑም በተለይም ተቃዋሚ ፓርቲዎች ራሳቸውን በማብቃትና ከጅምላዊ አካሄድ በመታቀብ ለዴሞክራሲያዊ ስርዓቱ ማበብ ሀገራዊ ግዴታ ያለባቸው ይመስለኛል።

እንደሚታወቀው ሁሉ በየትኛውም ዴሞክራሲያዊ ሀገር ውስጥ አንድ በህዝብ የተመረጠ ፓርቲ የሚያከናውናቸው ማናቸውም ተግባር የህዝብን ውክልና መሰረት ባደረገ መልኩ ነው። ህዝቡ የሚፈልገውን ለማስፈፀም እንጂ እርሱ የሚፈልገውን ነገር በህዝቡ ላይ ለመጫን አይደለም። እናም የድርድሩ ሂደት አኩሪ ቢሆንም፤ አሁንም በተጠናከረ መልኩ አገራዊ ተጠቃሚነት ማመዘን ይኖርበታል።

የአገራችንን ዲሞክራሲ ለማጎልበትና ለማጠለቅ ገዥው ፓርቲ፣ ህጋዊና ሰላማዊ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ ውጤት ሊያሙ አይችሉም። የሀገራችንን የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ለፓርቲዎች ተሳትፎ የሚሰጠውን ትኩረት ባልተናነሰ ሁኔታ፣ በከፍተኛ ትምህርትና በልዩ ልዩ የስራ ተቋማት ውስጥ የሚገኙ ምሁራን፣ የተለያዩ የሲቪክ ማህበረሰብ አደረጃጀቶችና በእነርሱ ውስጥ የታቀፉ ዜጎችን በቀጥታ በማሳተፍ ጠቃሚ ሃሳቦቻቸውንም ማካተት ይገባል።

በመሆኑም በክርክሩና በድርድሩ ወቅት እነዚህ ጉዳዮችም ታሳቢ መሆን ይኖርባቸዋል። ክርክርና ድርድር ሲባል በውጤቱ የሚገኘውን ግብዓት ለሀገር ግንባታና ዕድገት ለማዋል እንጂ፣ የሀገራችን ውድቀት ለሚመኙ ኃይሎች ፍላጎት ማሳኪያ አለመሆኑን ተደራዳሪዎቹ አጥብቀው ሊያስቡበት ይገባል። አገራዊ ጠቀሜታ ሁሌም ቀዳሚውን ቦታ መያዝ ይኖርበታል።

እርግጥ ያለፉት ስርዓቶች በሀገራችን ህዝቦች መካከል ፈጥረውት ያለፉት ፀረ-ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰቦች በቀላሉ የሚሸሩ አይደሉም። ፀረ-ዲሞክራሲያዊ እሴቶችን በዲሞክራሲያዊነት ለመቀየርም አስተሳሰብንና ስለ ዲሞክራሲ ያለንን አመለካከት መለወጥ ይገባል። በህዝቦች ውስጥ ለዘመናት ሲፈጠሩ የነበሩትን የተዛቡ ግንኙነቶች በጥቂት ዓመታት ውስጥ መቀየርም ባይቻልም ሩቅ መንገድ ሄደናል።

ይህ ሁኔታም ምናምባትም ችግሮችን በዲሞክራሲያዊ ማዕቀፍ ውስጥ ለመፍታት የሚደረጉ ጥረቶችን ሊያሰናክል ይችላል። እናም ዲሞክራሲው እንዲሰፋ እነዚህን ሁለት ተግዳሮቶች መፍታት ይገባል። ይህን ዕውን ለማድረግም የህዝቡ ወኪሎች የሆኑት ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች የበኩላቸውን አስተዋፅኦ ሊያበረክቱ ይገባል።

ስለሆነም ፓርቲዎቹ በክርክሩና በድርድሩ ሂደት ውስጥ ‘እነዚህን የዲሞክራሲ ተግዳሮቶች ለመፍታት ከእኔ ምን ይጠበቃል?’ ብለው ራሳቸውን በመጠየቅ አገራዊ ተጠቃሚነትን ማደርጀት ይኖርባቸዋል።

ተደራዳሪ ፓርቲዎች ድርድሩ ሰላምን ከማረጋገጥ አኳያ ሊኖረው የሚገባውን ፋይዳንም መመልከት አለባቸው። እንደሚታወቀው የዛሬ ሁለት ዓመት ገደማ በሀገራችን አንዳንድ አካባቢዎች ሁከት ተፈጥሮ ነበር። የሁከቱ አነሳሽ ምክንያት ምንም ይሁን ምን፣ ፓርቲዎች እንዲያ ያለው ሁከት ዳግም እንዳይፈጠር መስራት ይጠበቅባቸዋል። ይህም ድርድሩ አገራዊ ተጠቃሚነትን እንዲመረኮዝ ያስችለዋል።